



የገንዘብ ሚኒስቴር
MINISTRY OF FINANCE

መመሪያ ቁጥር 1067/2017

በኃይል ዘርፍ የመዋቅራዊ ወጪ ቅነሳና ግልጽነትን ለማሳደግ የወጣ መመሪያ

Directive No. 1067/2025
A Directive Providing for on Structural Cost Reduction and Enhanced
Transparency in the Power Sector

ግንቦት 2017 ዓ.ም
MAY 2025

A Directive Providing for on Structural Cost Reduction and Enhanced Transparency in the Power Sector

በኃይል ዘርፍ የመዋቅራዊ ወጪ ቅነሳና ግልጽነትን ለማሳደግ የወጣ መመሪያ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት ሁለተኛውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ምዕራፍ በመተግበር ላይ ሲሆን፤ ዋነኛው ዓላማውም ማክሮ ኢኮኖሚያዊ መረጋጋትን ማስጠበቅ፣ ለንግድና ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር፣ የቁልፍ ዘርፎችን ምርታማነት ማሳደግ እና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ውጤታማነት ማጠናከር ሲሆን፤ በዚህ አውድ ውስጥም መንግስት የኢነርጂ ዘርፍ ማሻሻያን የመዋቅራዊ ለውጥን እና ዘላቂ ብሔራዊ ልማትን ለማሳካት ወሳኝ የሆነ ስትራቴጂካዊ ምሰሶ አድርጎ የለየ በመሆኑ፤

WHEREAS, the Federal Democratic Republic of Ethiopia is implementing the second phase of its Economic Reform, with the overarching objective of ensuring macroeconomic stability, fostering a conducive environment for trade and investment, enhancing the productivity of key sectors, and strengthening the efficiency of public service delivery; and in this context, the Government has identified energy sector reform as a strategic pillar essential to achieving structural transformation and sustained national development;

መንግስት አስተማማኝ፣ ዘመናዊ እና ዘላቂ የኃይል አገልግሎት ተደራሽነት ለማስፋት፤ በኢነርጂ ዘርፍ አስተዳደርን፣ ግልጽነትን እና ተጠያቂነትን ለማሻሻል፤ እንዲሁም የግል ዘርፍ ተሳትፎን ለማበረታታት ቁርጠኛ ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታ የዋጋ ቅነሳ እና የተሻሻለ ቅልጥፍና በኢነርጂ ዘርፍ የማሻሻያ አጀንዳ ውስጥ የረጅም ጊዜ ተመጣጣኝ ዋጋን የማስፈን እና የአገልግሎት ጥራትን የማረጋገጥ ማዕከላዊ ጉዳዮች ሆነው መቀጠል አለባቸው፤

WHEREAS, the Government is committed to expanding access to reliable, modern, and sustainable energy services; improving governance, transparency, and accountability within the energy sector; and promoting private sector participation, while ensuring that cost reductions and enhanced efficiency remain central to long-term affordability and service quality under the energy sector reform agenda;

የተቀናጀ አነስተኛ ወጪ ያለው የኃይል ዘርፍ ልማት እቅድ ማውጣትና ተግባራዊ ማድረግ ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንቶችን ለመምራት፣ በኃይል ማመንጫ፣ ማስተላለፊያና ማከፋፈያ መሠረተ ልማት መካከል የሀብት አጠቃቀምን ለማመቻቸት እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ያልሆኑ ፕሮጀክቶች እንዳይገነቡ ለመከላከል ወሳኝ ሲሆን ፤ አሁን ያለውን የፈሰሰና የገንዘብ ውስንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲህ ያለውን እቅድ መከተል ወጪ ቆጣቢና ዘላቂ የኃይል ዘርፍ መስፋፋትን ለማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤

WHEREAS, the establishment and implementation of an Integrated Least-Cost Power Sector Development Plan is critical for guiding strategic investments, optimizing resource allocation across power generation, transmission, and distribution infrastructure, and preventing the development of uneconomical projects; and given prevailing fiscal and monetary constraints, adherence to such a plan is necessary to ensure cost-effective and sustainable energy sector expansion;

የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወደላቀ የሥራ አፈፃፀምና የንግድ ቅልጥፍና እንዲኖራቸው ለማድረግ መንግስት እርምጃዎችን እየወሰደ ሲሆን በኢነርጂ ዘርፍ ውስጥ ያሉ የሀዘብ እና የግል ተዋናዮችን የሚመራውን የቁጥጥር ማዕቀፍ ማጠናከር ለ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማት እና ለብሔራዊ እድገት አስተዋፅኦ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤ መንግስት የዘርፉን የረጅም ጊዜ ለውጥ ለመምራት የሚያስችል ብሔራዊ ዘላቂ የኃይል ልማት ስትራቴጂ ለማዘጋጀት ቁርጠኛ በመሆኑ፤

WHEREAS, the Government is undertaking measures to reorient State-Owned Enterprises toward greater operational and commercial efficiency, and recognizes that strengthening the regulatory framework governing both public and private actors in the energy sector is essential for unlocking their contribution to socio-economic development and national prosperity, the Government is committed to the development of a

ስለሆነም የገንዘብ ሚኒስቴር በአዋጅ ቁጥር 1076/2010 አንቀጽ 65 ንዑስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የሚከተለውን መመሪያ አውጥቷል።

National Sustainable Energy Development Strategy to guide the long-term transformation of the sector;

NOW, THEREFORE, the Ministry of Finance, pursuant to the authority vested in it under Article 65 sub-article 2 of the Proclamation No. 1076/2018, hereby issues the following Directive.

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ "ቦታዊ ዘርፍ የመዋቅራዊ ወጪ ቅነሳና ግልጽነትን ለማሳደግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 1067/2017" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ ወይም የሐረጉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤

- 1) "ሚኒስቴር" ማለት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የገንዘብ ሚኒስቴር ማለት ነው።
- 2) "ዕቅድ" ማለት በዚህ መመሪያ መሠረት የሚዘጋጅና በየጊዜው የሚሻሻለው የተቀናጀ አነስተኛ ወጪ ያለው የኃይል ዘርፍ ልማት ዕቅድ ማለት ነው።
- 3) "የመንግስትና የግል አጋርነት" ማለት በአዋጁ የተሰጠው ትርጉም ይኖረዋል።
- 4) "ማፈንገጥ" ማለት በታተመው ዕቅድ ውስጥ ያልተካተተ ወይም ያልተጣጣመ ማንኛውም የታቀደ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ አቅም መጨመር ወይም የአቅርቦት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ማለት ነው።
- 5) "ከመንግስት - መንግስት የሚደረግ ግብይት" ማለት በኢትዮጵያ መንግስት እና በውጭ መንግስት ወይም በተወከለው አካል መካከል በቀጥታ የሚደረግ የሁለት-ደረጃ ስምምነት ወይም የፕሮጀክት ዝግጅት ማለት ነው።
- 6) "የኃይል ግዢ ስምምነት" ማለት በኃይል አምራች እና በገዢ መካከል የኤሌክትሪክ ኃይልን ለመሸጥ እና ለመግዛት የሚደረግ በሕግ አስገዳጅነት ያለው ስምምነት ማለት ነው።
- 7) "አዋጅ" ማለት የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅ ቁጥር 1076/2010 እና ማሻሻያው ነው።
- 8) "ቦርድ" ማለት በአዋጁ መሠረት የተቋቋመው የመንግሥት እና የግል አጋርነት ቦርድ ነው።

1. Short Title

This Directive may be cited as the “Directive on Structural Cost Reduction and Enhanced Transparency in the Power Sector, No. 1067/2025.

2. Definitions

For the purpose of this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) “**Ministry**” means the Ministry of Finance of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
- 2) “**Plan**” means the Integrated Least-Cost Power Sector Development Plan developed and periodically updated in accordance with this Directive.
- 3) “**Public-Private Partnership (PPP)**” shall have the definition provided under Proclamation.
- 4) “**Deviation**” means any proposed generation capacity addition or supply expansion project that is not included in or aligned with the published Plan.
- 5) “**Government-to-Government transaction**” means a bilateral agreement or project arrangement directly entered into between the Government of Ethiopia and a foreign government or its designated entity, typically under the modality provided in PPP Proclamation No. 1076/2018 as amended by Proclamation No. 1283/2023.
- 6) “**Power Purchase Agreement (PPA)**” means a legally binding agreement between a power producer and an off-taker for the sale and purchase of electricity.
- 7) “**Proclamation**” shall mean the Public Private Partnership Proclamation No. 1076/2018 and its amendments.

8) "Board" means the PPP board established pursuant to the Proclamation

3. የተፈጻሚነት ወሰን

- 1) ይህ መመሪያ የኃይል ማመንጨት፣ ማስተላለፍ እና ማከፋፈል መሠረተ ልማቶችን ጨምሮ ሁሉም የኃይል ዘርፍ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።
- 2) ይህ መመሪያ በአዋጁ መሠረት በመንግሥትና በግል አጋርነት፣ ከመንግሥት ለመንግሥት የሚደረጉ ግብይቶችን፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ መንግሥት ወይም በመንግሥት የልማት ድርጅቶች በቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸውና የሚገነቡ ፕሮጀክቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።
- 3) በሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች የተደነገጉ ኃላፊዎች እንደተጠበቁ ሆነው ይህ መመሪያ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) በተጠቀሰው መሠረት የኃይል መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ከማቀድ፣ ከመግዛት፣ ከማጽደቅ ወይም ከመፈፀም ጋር በተያያዘ ፣ በሁሉም ባለሥልጣናት፣ አስፈጻሚ አካላት፣ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች እና ተቋማት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

3. Scope of Application

- 1) This Directive shall apply to all power sector investment projects, including generation, transmission, and distribution infrastructure.
- 2) This Directive governs projects implemented through Public-Private Partnerships under the Proclamation, Government-to-Government (transactions, and projects directly financed and developed by the Government of Ethiopia or its State-Owned Enterprises.
- 3) The Directive shall be binding on all contracting authorities, implementing agencies, State-Owned Enterprises, and public institutions involved in the planning, procurement, approval, or execution of energy infrastructure projects within the meaning of sub-article (1) of this Article, without prejudice to responsibilities prescribed under applicable laws.

4. የተቀናጀ አነስተኛ ወጪ ያለው ዕቅድ አዘገጃጀት እና ግልጽነት

- 1) የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አግባብነት ካለው የመንግሥት ባለስልጣን ጋር በመተባበር የኃይል ማመንጫ፣ ማስተላለፊያ እና ማከፋፈያ መሠረተ ልማትን ያካተተ የተቀናጀ አነስተኛ ወጪ ያለው የኃይል ዘርፍ ልማት ዕቅድ ዝግጅት፣ በየጊዜው መከለስ እና ለሕዝብ ይፋ ማድረግን የሚመለከት ግልጽነት ያለው አሠራር ያቋቁማል እንዲሁም ይጠብቃል።
- 2) ውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ዕቅዱን በሚያዘጋጅበትና በሚከለስበት ወቅት የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ይለያል እንዲሁም ያሳትፋል፤ ከዚህም በተጨማሪ የሕዝብ አስተያየት ይሰበስባል። እነዚህ ምክክሮች የግል ዘርፍ ተወካዮችን፣ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን እና የቴክኒክ ባለሙያዎችን ያካተቱ መሆን አለበት፤ ሆኖም በዚህ ብቻ አይገደቡም።
- 3) ዕቅዱ በመጨረሻም በቦርዱ መጽደቅ ያለበት ሲሆን ቢያንስ በየደረጃው ዓመቱ አንድ ጊዜ የሚሻሻል ሲሆን ይህም እየተለዋወጡ ያሉ የፍላጎት ትንበያዎችን፣ የቴክኖሎጂ ዕድገቶችን፣ የሀብት አቅርቦትን፣ የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን፣ የከተሞች መስፋፋትን እና ሌሎች ተዛማጅ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጉዳዮችን ማንፀባረቅ አለበት።

4. Preparation and Transparency of Integrated Least-Cost Plan

- 1) The Ministry of Water and Energy shall, in cooperation with the relevant government body, establish and maintain a transparent mechanism for the development, periodic revision, and public dissemination of the Integrated Least-Cost Power Sector Development Plan, covering power generation, transmission, and distribution infrastructure.
- 2) The Ministry of Water and Energy shall identify and engage relevant stakeholders, and shall conduct public consultations during the preparation and revision of the Plan. Such consultations shall include, but not be limited to, representatives from the private sector, civil society organizations, and technical experts.

4) የዕቅዱ የቅርብ ጊዜ ቅጂ፣ ከመነሻ ግምቶቹና ከአሠራሮቹ ጋር በውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና በሚኒስቴሩ አፈሴላዊ ድረ ገጽ ለሕዝብ ተደራሽ ይደረጋል።

3) The Plan shall finally be approved by the Board and updated at least once every three years, reflecting evolving demand forecasts, technological developments, resource availability, population growth, urbanization, and other relevant economic and social considerations.

4) The most current version of the Plan, together with its underlying assumptions and methodologies, shall be made publicly accessible through the official website of the Ministry of Water and Energy and the Ministry of Finance.

5. በአቅም መጨመርና በአቅርቦት ማስፋፊያ ረገድ ዕቅዱን ስለመከተል

5. Adherence to the Plan in Capacity Additions and Supply Expansions

1) ዕቅዱ ያፈነገጠ ማንኛውም የታቀደ የኃይል ማመንጫ ወይም የአቅርቦት ማስፋፊያ ፕሮጀክት በውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ማረጋገጫ ይፈልጋል።

1) Any proposed generation or supply expansion project that deviates from the Plan shall be subject to validation by the Ministry of Water and Energy.

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ማረጋገጫ ከተገኘ በኋላ ማንኛውም ማፈንገጥ ከመቀጠሉ በፊት የቦርዱን ፈቃድ ማግኘት አለበት።

2) Following the validation provided under sub-article 1 of this Article, approval from the Board shall be required before any deviation may proceed.

3) ከዕቅዱ ለማፈንገጥ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ከዕቅዱ ለመውጣት የሚያስገድድ በቂ የቴክኒክ፣ የፋይናንስ ወይም የስትራቴጂክ ምክንያቶችን የሚያሳይ ዝርዝርና የተረጋገጠ ምክንያትን ማካተት አለባቸው።

3) Requests for deviation must include a detailed and substantiated rationale, demonstrating compelling technical, financial, or strategic grounds for departure from the Plan.

4) የተፈቀዱ ማፈንገጫዎች ምክንያቶች፣ ከማረጋገጫ ሪፖርቱ እና ከጋራ ማጽደቅ ውሳኔ ጋር፣ ይህ ማረጋገጫ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በአርባ አምስት (45) ቀናት ውስጥ በውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አፈሴላዊ ድረ ገጽ ላይ ይፋ መደረግ አለባቸው።

4) The rationale for approved deviations, along with the validation report and joint approval decision, shall be published on the official website of the Ministry within forty-five (45) days of such approval.

6. ለመንግስትና ለግል አጋርነት ኢንቨስትመንቶች በውድድር ላይ የተመሰረተ ግዥ

6. Competitive Procurement for Public-Private Partnership Investments

1) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ከተዘረዘሩት በስተቀር፣ በዕቅዱ ውስጥ የተለዩ ሁሉም አዲስ የመንግስትና የግል አጋርነት ኢንቨስትመንቶች በአዋጁ መሠረት ይከናወናሉ።

1) All new public-private partnership (PPP) investments identified in the Plan shall be procured through a competitive process, in accordance with the Proclamation, unless exempted under Sub-Article 2 of this Article.

2) የሚከተሉትን በተመለከተ በውድድር ላይ የተመሰረተ ግዥ እንዲካሄድ አይጠየቅም፡-

ሀ) በሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ሆኖ ከመንግስት - መንግስት የሚደረጉ ስምምነቶች፡ -

- (1) ግብይቱ ከዕቅዱ፣ ከኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 1180/2012፣ እና ከአዋጁ ዓላማዎች ጋር የሚጣጣም ስለመሆኑ በመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች በነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣን ተገምግሞ የተረጋገጠ ከሆነ፤
- (2) ባለስልጣኑ ስልታዊ ምክንያቶችን፣ ከገበያ ዋጋዎች ጋር የተነፃፀረ የወጪ-ጥቅም ትንተናን እና ከዕቅዱ አነስተኛ ወጪ መርሆዎች ጋር የተጣጣመ መሆኑን የሚያረጋግጥ ዝርዝር ምክንያቶችን ለቦርዱ ያቀረበ ከሆነ፤
- (3) በግል እና የመንግሥት አጋርነት የሕግ ማዕቀፎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት ከውድድር ነፃ መደረጉ በቦርዱ በይፋ ጸድቆ በቃለ ጉባኤ የተመዘገበ ከሆነ።

ለ) በሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ ይህ መመሪያ በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት የተፈረሙ የኃይል ግዢ ስምምነቶች፡-

- (1) የኃይል ግዢ ስምምነቱ በተፈረመበት ጊዜ በነበረው የሕግ ማዕቀፍ መሠረት በሕጋዊ መንገድ የተፈረመ ከሆነ፤
- (2) ፕሮጀክቱ ከዕቅዱ የቴክኒክ እና የፋይናንስ ዓላማዎች ጋር የሚጣጣም ሆኖ ከቀጠለ፤ እንዲሁም፣
- (3) ይህ መመሪያ በሥራ ላይ ከዋለበት ቀን በኋላ ምንም ዓይነት ጉልህ ማሻሻያዎች ወይም የአቅም ማስፋፊያዎች ያልቀረቡ ከሆነ።

3) በሚመለከታቸው የብሔራዊ ደህንነት ህጎች ወይም ደንቦች መሠረት ሚስጥራዊ ተብለው ከተመደቡ መረጃዎች በስተቀር፣ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት የተሰጡ ሁሉም ነፃ የመሆን መብቶች ከፀደቁበት ቀን ጀምሮ በአሥራ አራት (14) ቀናት ውስጥ በውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አፊሴላዊ ድረ ገጽ ላይ ይፋ ይደረጋሉ።

2) Competitive procurement shall not be required for:

a) Government-to-Government (G2G) arrangements, provided that:

- (1) The transaction is reviewed and validated by the Petroleum and Energy Authority at an early stage for consistency with the Plan, the objectives of Investment Proclamation No. 1180/2020, and the Proclamation;
- (2) The Authority submits a justification to the Board detailing the strategic rationale, cost-benefit analysis benchmarked against market rates, and confirmation of alignment with the Plan’s least-cost principles;
- (3) The exemption is formally approved by the Board and recorded in a public resolution, consistent with its mandate under the PPP legal framework.

b) Power Purchase Agreements signed prior to the effective date of this Directive, provided that:

- (1) The PPA was lawfully concluded under the legal framework in force at the time of signing;
- (2) The project remains consistent with the Plan’s technical and financial objectives; and
- (3) No material amendments or capacity expansions are proposed after the effective date.

3) All exemptions granted pursuant to Sub-Article 2 shall be published on the official website of the Ministry within fourteen (14)

days of approval, except for information classified as sensitive under applicable national security laws or regulations.

7. የዕቅድ ማሻሻል ኃላፊዎችን በውክልና መስጠት

- 1) የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጫ እና የማስተላለፊያ መሠረተ ልማትን በተመለከተ የዕቅዱን ክለሳ እና ዝግጅት የማከናወን፣ እንዲሁም ተዛማጅ መረጃዎችን፣ ትንታኔዎችን እና ምክረ ሐሳቦችን ለውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የማቅረብ ኃላፊነት አለበት።
- 2) የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የስርጭት ስርዓቶችን እና የመጨረሻ ተጠቃሚ ግንኙነትን በተመለከተ የዕቅዱን ክለሳ እና ዝግጅት የማከናወን፣ እንዲሁም ተዛማጅ የቴክኒክ ግብዓቶችን ለውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የማቅረብ ኃላፊነት አለበት።

7. Delegation of Responsibilities for Plan Updates

- 1) Ethiopian Electric Power (EEP) shall be responsible for reviewing and preparing updates to the Plan with respect to generation and transmission infrastructure, and for submitting corresponding data, analysis, and recommendations to Ministry of Water and Energy.
- 2) Ethiopian Electric Utility (EEU) shall be responsible for reviewing and preparing updates to the Plan in relation to distribution systems and last-mile connectivity, and for submitting relevant technical inputs to Ministry of Water and Energy.

8. የአስፈጻሚ አካላት አስተዳደርና ተጠያቂነት

ይህንን መመሪያ ተግባራዊ የሚያደርጉ አካላት - በተለይም የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሥራ ማስኬጃና የንግድ ቅልጥፍን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡-

- 1) እስከተቻለ ድረስ ከግል ዘርፍ ተሳታፊዎች ጋር በግልጽ መወዳደር፤
- 2) የድርጅታዊ አስተዳደር ማዕቀፎቻቸውን የአስተዳደር ራስን በራስ የማስተዳደር እና ተጠያቂነት ዘዴዎችን ማቋቋምን ጨምሮ ከአለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎች ጋር ማስተካከል፤
- 3) የፊስካል ስጋትን ለመቀነስ እና በሕዝብ ገንዘብ ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ የፋይናንስ አፈፃፀማቸውን ያሻሽላሉ።

8. Governance and Accountability of Implementing Entities

To ensure operational and commercial efficiency, entities responsible for implementing this Directive, particularly State-Owned Enterprises, shall:

- 1) Operate in open competition with private sector participants where applicable;
- 2) Align their corporate governance frameworks with international best practices, including the establishment of management autonomy and accountability mechanisms;
- 3) Improve financial performance to minimize fiscal risk and reduce the burden on public finances.

9. የኤሌክትሪክ ታሪፍ ማውጣት ዘዴ

የኢትዮጵያ ነዳጅና ኢነርጂ ባለሥልጣን የሚከተሉትን ያከናውናል፡-

- 1) በሕግ በተሰጠው የቁጥጥር ሥልጣን መሠረት የኃይል ግዥ ስምምነቶችን ያጸድቃል።

9. Electricity Tariff Setting Methodology

The Ethiopian Energy and Petroleum Authority shall:

- 1) Approve Power Purchase Agreements in accordance with its regulatory mandate;

- 2) ከግሪድ ውጭ ለሚመነጭ ኃይል፣ ለማስተላለፍ እና ለማከፋፈል የሚውሉ የኤሌክትሪክ ታሪፎች በኢነርጂ አዋጁ አንቀጽ 4 (3) እና አንቀጽ 29-31 እንዲሁም በሌሎች ሕጎች መሠረት መወሰናቸውን ያረጋግጣል።
- 3) ከግሪድ ጋር ለተገናኙ ፕሮጀክቶች፣ የታሪፍ የውሳኔ ሃሳቦችን ገምግሞ ለመጨረሻ ይሁንታ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ያቀርባል። ሆኖም በውድድር ግዥ የተወሰኑ ወይም በመንግስት የጸደቁ ታሪፎች በባለሥልጣኑ ማሻሻያ አይደረግባቸውም።

- 2) Ensure that electricity tariffs for off-grid generation, transmission, and distribution are set in accordance with Articles 4(3) and 29–31 of the Energy Proclamation and related regulations;
- 3) With respect to grid-connected projects, review and submit tariff recommendations to the appropriate Government authority for final approval. Tariffs determined through competitive procurement or approved by the Government shall not be subject to amendment by the Authority.

10. ከብሔራዊ የልማት ማዕቀፎች ጋር ስለመጣጣም

ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ ከብሔራዊ ዘላቂ የኃይል ልማት ስትራቴጂ፣ ከብሔራዊ የኤሌክትሪክ መስፋፋት ስትራቴጂ እና ከአሥር ዓመቱ የልማት እቅድ ጋር የሚጣጣም መሆን አለበት፤ ይህም ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ከብሔራዊ ኢኮኖሚያዊ እና የኃይል ፖሊሲ ዎች ጋር የተቀናጀ መሆኑን ያረጋግጣል።

10. Alignment with National Development Frameworks

The implementation of this Directive shall be aligned with the National Sustainable Energy Development Strategy, the National Electrification Strategy, and the Ten-Year Development Plan, ensuring coherence with national economic and energy policy priorities.

11. የልማት አጋሮች ሚና

በፊስካልና በገንዘብ ነክ ውስንነቶች ምክንያት የሚፈጠሩትን ተግዳሮቶች በመገንዘብ ይህ መመሪያ ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች በዘርፉ ማሻሻያ ላይ የሚያደርጉትን ወሳኝ ሚና ያረጋግጣል። ይህም የተቀናጀ የፋይናንስ ድጋፍ፣ ምቹ የብድር ሁኔታዎች እና የቴክኒክ ድጋፍን የሚያካትት ሲሆን ይህም የግል ኢንቨስትመንትን ከአደጋ ለመከላከል እና የኃይል መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በተለይም ሁለንተናዊ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አቅርቦትን ለማፋጠን ይረዳል።

11. Role of Development Partners

Recognizing the limitations imposed by fiscal and monetary constraints, the Directive affirms the essential role of international development partners in supporting sectoral reform. This includes the provision of blended finance, concessional resources, and technical assistance to help de-risk private investment and accelerate the implementation of energy infrastructure projects—particularly those aimed at universal electrification.

12. ክትትልና ትግበራ

ሚኒስቴሩ እና ውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የዚህን መመሪያ ትግበራ የማስተባበር እና በኃይል ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሁሉም የሚመለከታቸው የህዝብ እና የግል አካላት ድንጋጌዎቹን እንዲያከብሩ የማረጋገጥ ኃላፊነት ይኖራቸዋል።

12. Oversight and Enforcement

The Ministry and Ministry of Water and Energy shall be responsible for coordinating implementation and ensuring compliance with the provisions of this Directive by all relevant public and private entities within the energy sector.

13. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

- 1) ይህ መመሪያ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም፤
 - ሀ/ መመሪያው በፀናበት ቀን በኢትዮጵያ ኢነርጂና ፔትሮሊየም ባለሥልጣን ወይም በቦርድ አስቀድመው የጸደቁ የኃይል ፕሮጀክቶች፤
 - ለ/ መመሪያው ከመፀናቱ በፊት ለባለሥልጣኑ ለማጽደቅ የቀረቡ እና በሂደት ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች፤
 - ሐ/ መመሪያው በፀናበት ቀን በድርድር ወይም በግዥ ሂደት ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም፣ በእነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ የሚደረግ ማንኛውም ማሻሻያ ወይም ከመጀመሪያዎቹ የውል ቃላቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ የሚደረግ ከሆነ በዚህ መመሪያ መሠረት ግምገማ ማድረግና ማጽደቅን ይጠይቃል።

14. የሥራ ላይ የሚውልበት ቀን

ይህ መመሪያ በፍትህ ሚኒስቴር ከተመዘገበበት እና በገንዘብ ሚኒስቴር አፈሴላዊ ድረ ገጽ ላይ ከተጫነበት ቀን ጀምሮ በሥራ ላይ ይውላል።

አዲስ አበባ
 ግንቦት 18 ቀን 2017 ዓ.ም.
 አህመድ ሺዴ
 የገንዘብ ሚኒስትር

13. Transitional Provision

- 1) This Directive shall not apply to:
 - a) Power projects that have already been approved by the Ethiopian Energy and Petroleum Authority or the PPP Board as of the effective date;
 - b) Pipeline projects submitted to the Authority for approval prior to the effective date;
 - c) Projects under negotiation or procurement as of the effective date.
- 2) Notwithstanding the provisions of sub articles 1 of this Article, any amendments to such projects or material deviations from their original terms shall require review and approval in accordance with this Directive.

14. Effective Date

This Directive shall enter into force as of the date of its registration by the Ministry of Justice and its uploading on the official website of the Ministry of Finance.

Addis Ababa
 26th May, 2025
 Ahmed Shide
 Minister of Finance